

የዜጎች



መብቶች

ቅፅ 1 ቁጥር 27 ጥር 15 ቀን 2012 ዓ.ም

በኢ.ዜ.ማ ህዝብ ግንኙነት የሚዘጋጅ

“የምርጫ ቦርድን ውሳኔ ተቀብክን ዝግጅት
በማድረግ ካይ እንገኛክን።” ዋሲሁን ተሰፋዬ



“የምርጫ ቦርድን ውሳኔ ተቀብኮን ዝግጅት በማድረግ ካይ እንገኛኩን።”

ዋሲሁን ተስፋዬ

ጥር 15 ቀን 2012 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

ዋኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢ.ዜ.ማ) ነሐሴ 10 ቀን 2012 ዓ.ም የሚካሄደው ሀገራዊ ምርጫን በሙሉ አቅም ለመሳተፍ

ዝግጅት እያደረገ መሆኑን ገለጸ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ቀጣዩን ሀገር አቀፍ ምርጫ ነሐሴ 10 ቀን 2012 ዓ.ም አደርጋለሁ ብሎ ማሳወቁን ተከትሎ ኢ.ዜ.ማ በፊት ያደርግ ከነበረው በላይ በተጠናከረ መልኩ ዝግጅት መጀመሩን የኢ.ዜ.ማ የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ ዋሲሁን ተስፋዬ ለዜጎች መድረክ ገልጸዋል።

ምርጫ ቦርድ ሀገር አቀፉን ምርጫ ለማከናወን ያወጣውን የጊዜ ሰሌዳ ባሳወቀበት እና ከፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ጋር በተወያየበት ወቅት ኢ.ዜ.ማም የተሳተፈ ሲሆን በቀበረው የጊዜ ሰሌዳ ላይም ምክረ ሃሳብ አቅርቧል። የመራጮች ምዝገባ ቀን ተብሎ የተቀመጠው ቀን ገደብ ገፋ ተደርጎ የምርጫ ቅስቀሳ የሚደረግባቸው የመጀመሪያ ቀናት ድረስ እንዲገፋ፣ የእጩዎች ምዝገባ ቀን የተሰጠው 14 ቀን ካለው ጊዜና እያንዳንዱ የወረዳ ተመራጭ ለመወዳደር ከአካባቢው ላይ 2000 የድጋፍ ፊርማ ማሰባሰብ ስለሚያስፈልግ ቀናቶቹ በአስራ አራት ቀናት ከመገደብ ይልቅ ተጨማሪ ቀናት ተሰጥቶ ከ20 አስከ 25 ቀን ድረስ ቢደረግ የተሻለ እንደሆነ ኢ.ዜ.ማ እንደሚያምን የድርጅት ጉዳይ ኃላፊው ገልጸዋል።

በክረምት ወቅት ሀገር አቀፍ ምርጫ መካሄዱ እንዴት ያዩታል ብላ የዜጎች መድረክ ላነሳችላቸው ጥያቄ፡- ወቅቱ ክረምት በመሆኑ ዝናብም ስላለ አስቸጋሪ ነው። የሎጀስቲክ አቅርቦትም ላይሟላ ይችላል። ይህን በማሰብ በበጋ ወቅት ቢሆን የተሻለ ነው የሚል እምነት የነበረን ቢሆንም ምርጫ ቦርድ ግን ያቀረበው ምክንያቶች አሳማኝ ሆኖ አግኝተነዋል ብለዋል። ፡ «በተለይ ፓርላማው ግዴታ መስከረም ላይ ሥራ መጀመር አለበት፤ አሁን ካለው ነገራዊ ሁኔታ የምርጫ ቦርድን ውሳኔ ተቀብለን ዝግጅት በማድረግ ላይ እንገኛለን።» በማለት ምላሽ ሰጥተዋል።



አያይዘውም ምርጫ ቦርድ አሁን ባለው ሁኔታ ያሉትንና ችግሮችን ተጋፍጦ ምርጫ እንዲደረግ በቁርጠኝነት እየተንቀሳቀሰ መገኘቱ በራሱ ምስጋና ሊቸረው ይገባልም ብለዋል። በተመሳሳይም፣ ተሻሽሎ በጸደቀው የኢትዮጵያ የምርጫ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና እና የምርጫ ሥነምግባር አዋጅ ቁጥር

1162/2011 መሠረት ዳግም ምዝገባ ለመፈጸም እስከመጋቢት 3 ቀን 2012 ዓ.ም ለሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ባስቀመጠው ቀን ገደብ መሠረት ምዝገባውን ለመፈጸም ወደሥራ መገባቱን የድርጅት ጉዳይ ኃላፊው ጨምረው ገልጸዋል።

ኢ.ዜ.ማ በምርጫ ወረዳ 28 ከሚገኙ አመራሮችና አባላት ስኬጠና ሰጠ

ጥር 15 ቀን 2012 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)



አድራሻ

ስልክ

+251118592950

ኢ.ሜይል

ethzema@gmail.com

ትዊተር

www.twitter.com/ethzema

ፌስቡክ

www.facebook.com/ethzema

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢ.ዜ.ማ)

ጥር 15 ቀን 2012 ዓ.ም አዲስ አበባ

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢ.ዜ.ማ) በአዲስ አበባ በምርጫ ወረዳ 28 ለሚገኙ አመራሮችና አባላት የኢ.ዜ.ማ የሥራ ባህሎች እና በተጨማሪም በ2012 ዓ.ም ይካሄዳል ተብሎ ስለታሰበው ሀገር አቀፍ ምርጫ የኢ.ዜ.ማ ዝግጅት ላይ ትኩረት ያደረገ ሥልጠና መስጠቱን የኢ.ዜ.ማ ምርጫ ወረዳ 28 ሰብሰባቢ አብዩ ሸፈራው ለዜጎች መድረክ ገለጹ።

በወረዳ 28 ስር የሚገኙ ወደ 6 የሚጠጉ የአስተዳደር ወረዳዎች ያሉ ሲሆን በአስተዳደር ወረዳዎቹ ውስጥ የሚከናወኑ ተግባራትን የሚያስተባብሩ አባላት ሰባት፤

ሰባት በመሆን መደራጀታቸውን የገለጹት ሰብሰቢው በሥልጠናው ላይ እነዚህ አስተባባሪዎች መሳተፋቸው ገልጸዋል።

ከሥልጠናው በኋላ ሠልጣኞች ሥልጠናው መስጠቱ እንደጠቀማቸው፤ ቀደም ብሎ ቢሰጥ በወረዳው ባለ አወቃቀር ላይ ብዙ ሥራ መሥራት ይቻል እንደነበር፤ የተሻለ ሥራ ለመሥራትም ጥሩ ተነሳሽነትን ይሰጣቸው እንደነበር መናገራቸውን በማንሳት ለሌሎችም ወረዳዎች ይህ ሥልጠና ቢሰጣቸው እና በሥልጠናው አካሄድ ቢሠሩ ፓርቲውን በአጭር ጊዜ ወደ ተሻለ ደረጃ ማሳደግ እንደሚቻል ሊቀ መንበሩ ጨምረው ገልጸዋል።

በሥርዓተ-ጾታ ዙሪያ ሥልጠና ተሰጠ

ጥር 15 ቀን 2012 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)



የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ (ኢ.ዜ.ማ) ሴቶች ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ቅዳሜ ጥር 09 ቀን 2012 ዓ.ም ለኢ.ዜ.ማ የአዲስ አበባ ምርጫ ወረዳ ሥራ አስፈጻሚዎች ሥልጠና ሰጠ።

ሥልጠናው የተሰጠው በአዲስ አበባ ከተማ ለሚገኙ 23ቱም የምርጫ ወረዳ ሥራ አስፈጻሚዎች ሲሆን ሥልጠናው ያተኮረውም በሥርዓተ ጾታ ዙሪያ መሆኑን የኢ.ዜ.ማ ሴቶች

ጉዳይ ተጠሪ ከውስር እድሪስ ለዜጎች መድረክ ገልጸዋል።

በቀጣዩ ምርጫ ለክልል ምክር ቤቶች ኢ.ዜ.ማን ወክለው ለምርጫ የሚወዳደሩ እጩዎች መካከል ቢያንስ 30 በመቶ የሚሆኑ ሴት መሆን አለባቸው የሚለውን የዕጩ መመዘኛ መስፈርት ለማሳካት የኢ.ዜ.ማ አመራሮች ስለ ሥርዓተ-ጾታ ያላቸው ግንዛቤ ማሳደግ አስፈላጊ ሆኖ መገኘቱን ተጠሪዎ አስረድተዋል። ሥልጠናው የተሰጠው በአራት

የሴታዊት ሥርዓተ-ጾታ ባለሙያዎች መሆኑን ተጠሪዎ ገልጸዋል። በሥልጠናው ላይም ጥሩ መግባባት ላይ መደረሱን ተጠሪዎ ጠቁመዋል። ኢ.ዜ.ማ ሴቶችን ያገለለ ማንኛውም ዓይነት ፖሊስ ውጤታማ እንደማይሆን እንደሚገነዘብና ለይስሙላ የፖለቲካ ፍጆታ በሚል የሚደረጉ የሴቶችን ተሳትፎ እንደማይቀበል በፕሮግራሙ ላይ ማስፈሩ የሚታወቅ ነው።